



Montgomery County Fire and Rescue Service

Community Risk Reduction • www.mcfrs.org/mcsafe • X @mcfrs

ግሪል በሚያደርጉበት ጊዜ መውሰድ ያለብዎት ጥንቃቄ

ከቤት ውጪ ባለ ስፍራ ላይ ግሪል እንደማድረግ የሚያስደስት ነገር የለም። ይህ በጣም ከሚወደዱ ምግብ የማብሰል መንገዶች አንዱ ነው። ነገር ግን ከሚቃጠል ነገር በጣም በቅርብ የተቀመጠ ግሪል/መጥበሻ የእሳት አደጋ ሊያስከትል ይችላል። ይህም በጣም ሊሞቅ ስለሚችል፣ የቃጠሎ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ። እነዚህን ቀላል ምክሮች ተከትለው ደህንነትዎ በተጠበቀ ሁኔታ ግሪል ሊያደርጉ ይችላሉ።

የደህንነት ምክሮች

- በፕሮፔን (Propane) እና በከሰል የሚሰሩ ባርቢኪው ማድረጊያ ግሪሎች/መጥበሻዎች (BBQ grills) ከቤት ውጭ ብቻ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው።
- ግሪል/መጥበሻው ከመኖሪያ ቤት፣ ከበረንዳ፣ ከቤት ከፈፍ እና ከአጋደሉ ቅርንጫፎች እርቆ መቀመጥ አለበት።
- ልጆችን እና እንስሳትን ከግሪል/ከመጥበሻው 3 እግር (feet) ያህል ማራቅ አለብዎት።
- ግሪሉን/ መጥበሻውን ትተው እንዳይሄዱ/በቅርብ ሆነው ይከታትሉ።
- ሁሌም ከመለኮስዎት በፊት የጋዝ ግሪል መዝጊያ ክፍት መሆኑን ያረጋግጡ።

የከሰል ግሪሎች/ መጥበሻዎች

- የከሰል ማብሰያን ዝግጁ ለማድረግ የተለያዩ መንገዶች አሉ። ጋዜጣ ተጠቅመው በከሰል ማውጫ ስታርተር በኩል ከሰሉን መለኮስ ይችላሉ።
- የማቀጣጠያ ፈሳሽ የሚጠቀሙ ከሆነ፣ የከሰል ማቀጣጠያ ፈሳሽ ብቻ ይጠቀሙ።
- የከሰል ማቀጣጠያ ነዳጅ ወይም ማንኛውም ተቀጣጣይ ፈሳሽ ወደ እሳቱ እንዳይጨምሩ።
- የከሰል ማቀጣጠያ ነዳጅን ልጆች የማይደርሱበት ራቅ ያለ ስፍራ እና ሙቀት ከሚያመነጩ ነገሮች አርቀው ያስቀምጡ።
- ምግቡን አብስለው ሲጨርሱ ከሰሉን በብረት መያዣ ውስጥ አድርገው ከመጣልዎ በፊት መቀዝቀዡን ያረጋግጡ።

የፕሮፔን ግሪሎች/ማብሰያዎች

- በየአመቱ ከመጠቀምዎ በፊት የጋዝ መያዣው ገመድ (gas tank hos) ቀዳዳ እንደሌለው ያረጋግጡ።
- ገመዱ ላይ ትንሽ ሳሙና እና ውሃ ያድርጉበት። ፕሮፔን ሾልኮ በሚወጣበት ቦታ ላይ አረፋ ይሰራል።
- በሽታ ወይም የሳሙና አረፋ ተጠቅሞ በመፈተሻ መንገድ እና ግሪል/መጥበሻው የማይቀጣጠል ከሆነ
- ሁለቱንም የጋዝ ታንክ እና ግሪሉን ያጥፉ።
- የሚወጣው ጋዝ ከቆመ ፣ ግሪሉን/መጥበሻውን እንደገና ከመጠቀምዎ በፊት በባለ ሙያ እንዲታደስ ያድርጉ።
- ጋዙ መውጣቱን ካላቆመ ወደ እሳት አደጋ መከላከያ ዲፓርትመንት ይደውሉ።
- በሚያበስሉበት ጊዜ ጋዝ ከሽተትዎት ወዲያውኑ ከግሪሉ በመራቅ ወደ እሳት አደጋ መከላከያ ይደውሉ። ግሪሉን ለማንቀሳቀስ እንዳይሞክሩ።
- እሳቱ ከጠፋ በኋላ ፣ ግሪሉን እና ጋዙን ያጥፉ እና እንደገና ከመለኮስዎት በፊት 5 ደቂቃ ያህል ይጠብቁ።

እውነታዎች

- ጁላይ በግሪል ምክኒያት የሚፈጠሩ እሳቶች በከፍተኛ ደረጃ የሚከሰቱበት ወር ነው።
- ከግሪል ጋር በተገናኘ በአብዛኛው የሚከሰቱ አደጋዎች በከፍተኛ ሙቀት ምክኒያት የሚከሰቱ የቆዳ ቃጠቢዎች ናቸው።

እሳትን እንዴት እንደሚከላከሉ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ይህን ድህረ ገጽ ይጎብኙ፣ www.mcfrs.org/mcsafe

ለነጻ የቤት ደህንነት ምርመራ ወደ 311 ይደውሉ